



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት
 Federal Democratic Republic of Ethiopia
OFFICE OF THE PRIME MINISTER

ግንቦት 4ያን በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ያስተላለፉት መልእክት

**እኔም አለኝ ቁስል፤ ያንተን የሚመስል
 የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝቦች
 እንኳን ለግንቦት 4ያ በዓል አደረሳችሁ!**

ግንቦት 4ያ ኢትዮጵያ በታሪኳ ያለፈችባቸውን ዐበይት የታሪክ ምዕራፎች ስናስብ ከምናስታውሳቸው ዕለታት ውስጥ አንዱ ነው። ይህ ዕለት የኢትዮጵያን ማኅበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መልክአ ምድር የቀየረ ታሪካዊ ዕለትም ነው።

ይህን በዓል ዛሬ ካለችውና ለወደፊቱም እንገነባታለን ብለን ከምናስባት ኢትዮጵያ አንጻር ማክበር የተሻለ ብቻም ሳይሆን ለሁላችንም የሚበጅ ነው። የወደፊቷን ኢትዮጵያ የተሻለች ለማድረግ አንድ መሠረታዊ ነገር ላይ ተማምንን መነሣት አለብን። በሀገራችን <እኔም አለኝ ቁስል፤ ያንተን የሚመስል> የሚል ትልቅ አባባል አለ።

ይህ አባባል ለዛሬዋ ኢትዮጵያ የሚጠቅሙ ሁለት ሐሳቦችን አቅፎ ይዟል። የመጀመሪያው ሐሳብ ቁስል የመኖሩን እውነት መግለጹ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የእኛን ቁስል ብቻ ሳይሆን የሌላውንም ቁስል ማየት እንዳለብን ማስረገጡ ነው።

በሀገራችን ታሪክ ተፈጥረው በነበሩ ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና አስተዳደራዊ መዘነፎች ምክንያት የተለያዩ በደሎች በሕዝቦቻችን ላይ ደርሰዋል። እነዚህ በደሎችም በሕዝቦቻችን ውስጥ ጠባሳዎችን አሳርፈው፣ ቁስሎችን ትተው አልፈዋል። እነዚህ ቁስሎች በሚገባ ባለመታወቃቸው፣ ታውቀውም ባለመታከማቸው በየጊዜው እንደ አዲስ እያገረሹ ሀገራችንን ጤና እየነሷት ይገኛሉ።

ግንቦት 4ያ እነዚህን ቁስሎች ዐውቀን የምናክምበት በዓል ሊሆን ይገባል። አንድን ቁስል ለማዳን መጀመሪያ ቁስሉንና የቁስሉን መነሻ በትክክል ማወቅ ይጠይቃልና። ቁስሉን የግድ መለየት እና ማወቅ አለብን የምንልበት ምክንያት ቁስሉን በየጊዜው እየነካካን እንዲያገረሽ ለማድረግ አይደለም። ቁስልን በየጊዜው

መካካት እና ማክክ እንዲድን አያደርገውም። እንዲያውም ተባብሶ ጋንግሪን ይሆንና ሌላውን የአካል ክፍል በእጅጉ ይጎዳል። ቁስልን መካካት ለሚነካው ሰው አያመውም እንጂ፤ ለሚነካበት ሰው ግን ከሕመም ውጭ የሚያተርፈው ነገር የለም። በርግጥ አንዳንድ ሰዎች ቁስልን እያሳዩ ገንዘብ ለማግኘት መለመኛ ማድረግ ይፈልጉ ይሆናል፤ አንዳንድ ቁስልም ለጊዜው ሲያኩት ደስ ይላል። ያም ቢሆን ግን ለሕመሙ ፈውስ ለቁስሉም መዳን የሚያበረክተው አስተዋጽኦ አይኖርም።

ቁስሉን በሚገባ ማወቅ ያለብን ለሁለት ነገር ነው። መጀመሪያ ራሳችንን በቆሰለው ሰው ቦታ ላይ አድርገን የሰውዬው ቁስል እንዲሰማን ያስችለናል። የሰውዬው ቁስል ከተሰማን በሰውዬው ላይ አንፈርድም፤ አንቆጣም፤ በቁስሉ ምክንያት የሚሰሙትን ስሜቶችም በትክክል እንረዳቸዋለን፤ እንታመማቸዋለንም። ሁለተኛው ቁስሉን እናውቅ ዘንድ የሚያስገድደን ምክንያት ቁስሉን በሚገባ አክመን ለማዳን እንድንችል ነው። ለሰው መድኃኒቱ ሰው ነውና። የማናውቀውን ቁስል ልናክመው አንችልም። ያልታወቀን ቁስል ማከም ሌላ ያልታወቀ በሽታ ማምጣት ነው።

የቁስሉ ምንጭ ከታወቀ በኋላም "ማወቁንስ ዐውቁአለሁ እጄ አጠረ እንጂ" በማለት እጃችን አጣጥፈን መቀመጥ ከንፈር መጠጣ እንጂ ሕክምና አይሆንም። ቁስሉ ይሸር ዘንድ ለመፍትሔውም በጋራ መሥራት አለብን።

አዎ! በሀገራችን ተፈጥረው የነበሩትን ቁስሎች በጋራ ዕውቅና ሰጥተን እንደ ሕዝብ በጋራ ለማዳን መነሣት አለብን። እኔም አለኝ ቁስል፤ ያንተን የሚመስል የሚለው አባባል የሚነግረን ሁለተኛው ጉዳይ እንደ ሕዝብ በደል ያልደረሰበትና ያልቆሰለ ወገን አለመኖሩን ነው። አቁሳይ ገዥዎች እንጂ አቁሳይ ሕዝብ የለም። የሚቆስል ሕዝብ እንጂ የሚቆስል ገዥም የለም።

ሁላችንም ተበድለናል፤ ሁላችንም ቆሰለናል። የእኛ ቁስል የነዚያን የሚመስል ነው፤ የእነርሱም ቁስል የእኛን የሚመስል ነው። ስለዚህም እርስ በርሳችን ዳግም መቋሰል አያስፈልገንም። ገዥዎቻችን በቂ ቁስል አሳርፈውብናል። አሁን ተጋግዘን መድኃኒቱን መፈለግ አለብን። መነሻችን ሩዕሳቸውን የለም፤ ስለዚህም ሁሉም መድኃኒት ያስፈልገዋል የሚል መሆን አለበት። አንዱን ሕዝብ አቁሳይ፤ ሌላውን ሕዝብ ቆሳይ አድርገው የሚያሳዩ አስተሳሰባቸው የተሳሳተ ነው። የሀገራችንን ሕዝቦች የኑሮ ሁኔታ፤ መሠረታዊ ነገሮችን ለማግኘት ያላቸውን ርቀት፤ የድህነት ወለላቸውንና ለድርቅና ለተፈጥሮ አደጋ ያላቸውን ተጋላጭነት በማየት ብቻ ችግርና መከራ አንድ ያደረጋቸው ሕዝቦች መሆናቸውን ለማወቅ ይቻላል። ድህነት፤ መከራ፤ ጦርነት፤ ረሀብና ቸነፈር በሁላችንም ላይ ጥለውት ያለፉት ጠባላና ሰንበር አሁንም ይታያል። ይህ ጠባላና ሰንበር ጀርባው ላይ ያላረፈበት ሕዝብ በዚህ ሀገር የለም።

እኔም አለኝ ቁስል፤ ያንተን የሚመስል የሚለው አባባላችን በውስጡ ፍቅር፤ መተሳሰብና መተዛዘንን ይዟል። ይህ ደግሞ የሕዝቦች ሁሉ ጠባይ ነው። አንተም አለህ ቁስል የኔን የሚመስል አላለም። እኔ አንተን እመስላለሁ ነው ያለው። መጀመሪያ ለዚያኛው ወገን ሕመም ነው ዕውቅና የሰጠው። ወገኔ

ታመመብኝ ብሎ ነው የተነሣው። <እኔን፣> እንደሚለው ባሕላችን <እኔም እንዳንተ ታምሜያለሁ፤ ከብረን መድኃኒት እንፈልግ> ነው የሚለው። ሀብት ባያገናኘንም ሕመም አገናኝቶናል ነው የሚለው። እኛንም ከደስታ ይልቅ መከራ፣ ከጤና ይልቅ በሽታ አስተሳሰብን መኖራቸው እሙን ነው።

የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሕዝቦች!!

ታዲያ ያለፉት ዘመናት ያቆሰሉን አይበቃንም እንዴ? ለምን አንድ ሆነን መድኃኒቱን አንፈልግም። እርስ በርሳችን ቁስላችንን እየካካን እንዲያገረሽና ከማይደገቡት ደረጃ እንዲደርስ ለምን እናደርገዋለን?

ይህን በዓል <በሰው ቁስል እንጨት ስደድ> የሚለውን ትተን <እኔም አለኝ ቁስል፣ ያንተን የሚመስል> የምንባባልበት እንዲሆን እመኛለሁ።

መልካም በዓል

ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ፣ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር!"

ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ!

ግንቦት 19 ቀን 2011 ዓ.ም